

ትናንት ዱቄት ያሉን ዛሬ አለት ለሚሉን !

November 5, 2022

ጉድ ሳይሰማ መስከረም አይጠባም ሲባል እንዲሁ የአንድ ዘመን ገጠመኝ ይመስለን ነበር :: ሆኖም ላለፉት አራት አመታት ኢትዮጵያ በዘመናዊ ያላየችው ወይም ያልገጠማት አንዲያወደም መስከረም ሳይጠባ ሳይሆን መሸቶ እስኪጠባ ሶስት ጊዜ ጉድ መስማት ተለምዷል::

ይህም ጉድ ሳይሰማ መስከረም አይጠባም የሚለውን በኢትዮጵያ ሰማይ ስር ሳይነጋ የተነገረ ሳይረፍድ እንደጤዛ ሲጠፋ ማየት ዛሬ በኢትዮጵያ ጉድ ሳይሰማ መሸቶ አይነጋም ቢባል ቢያንስ እንጂ አይበዛም ::

ኢህአዴግ ከሰሚል ፤ የኢህአዴግ ግንባር ድርጅቶች ወይም ጉልቶች ከሰመዋል በኢህአዴግ መተዳደሪያ ህግ -ህገ-አህአዴግ መሠረት ያልተካሄደ ምርጫ በሚል በትህነግ እና በብልፅግና መካከል በህግ የበላይነት ማስከበር እና መከበር ስም ፍጥጫ ውስጥ ተገባ :: በዚህም በሽብርተኝነት የተመዘገበው ትህነግ ወደ ጦር አምጣ ህልም ገባ::

የኢትዮጵያ ህዝብ የርኩስ መውጫ በማድረግ በተለይም በብዙኃኑ የዓማራ ህዝብ ላይ የመጀመሪያ እና የመጨረሻ የትህነግ ጠላት ሆኖ ለዘመናት የሚፈረጀው እና የመከራ ቀንበር ተሸካሚ ሆኖ እንዲቀጥል ሆኗል::

ለግማሽ ክ/ዘመናት ኢትዮጵያን ለማፍረስ እና የዓማራ ህዝብ በኢትዮጵያዊነት የደረሰበትን ዕንግልት ፣ሰደት እና ሞት ዕልባት ባልተሰጠበት የሞተውን ትቶ የገደለውን አንስቶ ምን አይነት ዘላቂ መፍትሄ ሊያስገኝ አይችልም ::

ለኢትዮጵያ ብሄራዊ አንድነት ፣ሉዓላዊነት እና የኢትዮጵያውን በተለይም ኢትዮጵያን እንደ ድራቆ ለመቀራመት ለረጅም ዓመታት ለሚያሰሩት አፍራሽ ኃይሎች የማይታዘኑ አጥንት የሆነውን የዓማራ ህዝብ ተሳትፎ አለመኖር ከዕውነትነቱ እና ገቢራዊነቱ አጠያያቂ ነው ::

በመላ አገሪቱ በኗሪነቱ እና በዜግነቱ ለዘመናት በግፍ የተገፋው የዓማራ ህዝብ ዳግም በነዚህ ሁለት መሰረታዊ የዜግነት መብቶች የአመታት የመከራ ጅረት በሚወርዱበት ሆኖ ሳለ ዛሬም ጥቃቱን እና ሞቱን በማቅለል ዛሬም ለዳግም በደል የሚዳርግ ዳር ዳርታ ነው ::

የበነን ዱቄት አለት ከሆነ የተታደፈን ዕሳት እንደነበር ከዓመታት በፊት የተባለው የበነን ዱቄት መባሉ ስህተት እና ዳግም ታሪካዊ ክስተት ነው ::

ኢትዮጵያውያን በተለይም ብዙኃን ዓማራ ቀድሞም በፀረ-ኢትዮጵያ አፍራሽ ኃይሎች ከመቀሌ አስከ ቦሌ በግንባር ቀደም ጠላት በማድረግ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ዓማራን በደም እና በአጥነቱ መስርቶ ፣በጥበብ አስማምቶ ፣ በህይወት መስዋዕትነት አቅንቶ ዕትብቱ በተቀበረበት እናት

አገር ኢትዮጵያ ባይተዋር፣ ሚቸ እና ስደተኛ ሆኖ በሚገኝበት እንዲሁም የህልውና እና የሉዓላዊነት ትግል እያደረገ ባለበት ዱቄት አለት አድርጎ ዕሳቱን አመድ በማድረግ ዕዉነተኛ እና ዘላቂ ብሄራዊ አንድነት እና ሉዓላዊነት ይጠበቃል ማለት ዘበት ነዉ ::

ትናንት ዱቄት ያሉን ዛሬ አለት ለሚሉን እንዴት መተማመን ሊኖር እንደሚችል ማሳያ ባይኖርም ገዳይ ከሚች ጋር ባልተደረገ ስምምነት እና ዕርቅ ብሄራዊ መግባባት ይሰፍናል ማለት አሽሙር ነዉ ::

በኢትዮጵያ ታሪክ ከፍተኛ ብሄራዊ ክህደት እና ወንጀል የፈፀሙት ብሄራዊ እና ታሪካዊ ጠላቶች ከመጠየቅ እና ከመከሰስ ይልቅ ባለፍርድ ማድረግ ሚቹን እና ተበዳዩን ብዙኃን ኢትዮጵያውያንን እና ኢትዮጵያን መርሳት ብሎም ሁሉም ለአገራቸዉ እና ለህዝባዉ ሉዓላዊነት እና ህልውና የሚተገት በስደት ፣ በሞት እና በዕስራት በሚማቀቁባት አገር እነኝህን አካላት የሚያሳትፍ ዕርቅ ሳይኖር የሚታለፍ ቢሆን ይህ ልባዊ ዕርቅ ሳይሆን የትዉልድ የሠላም እና ኦብሮ መኖር ጠንቅ እንዳይሆን ሁሉም ይመለከታኛል ባይ ልብ ሊለዉ ይገባል ::

አንድነት ኃይል ነዉ !

Allen Amber!